

አንገዶች አንኳን ደህና መጣችሁ!

የእሁድ 1:30 ጸሎት

እሁድ ልክ 1:30 ላይ ተገናኝተን በጸሎት እንድንተጋ ቤተ ክትርስትያን አጥብቃ ታሳስባለች። በተከታታይ በዚህ ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት የምንጸልይባቸው ጉዳዮች ስላሉን ልክ በሰዓቱ እንድንገኝ እናሳስባለን።

የአርብ ፕሮግራም

በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። በተለይም ደግሞ አሁን ዶ/ር ተረፈ ስለ ምጽአት (eschatology) እያስተማረ ይገኛል። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎትና ቃሉን በመማር እንድንተጋ ቤተ ክትርስትያን ታሳስባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችን መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፥ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላችው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
 - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
 - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
 - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
 773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)
 630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)
 773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)
 773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካን የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን



Chicago Yemsrach Evangelical Church

“እነሆ፣ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ፤ እንደ ንስር በከንፍ ይወጣሉ፤ ይሮጣሉ፤ አይታከቱም፤ ይሄዳሉ፤ አይደክሙም።” (ኢ.ሳ. 40፤31)

Chicago Yemsrach Evangelical Church
 4455 N. Seeley Avenue
 Chicago, IL 60625

መደበኛ ፕሮግራሞች
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.

February 3, 2019

ጥር 19፣ 2011 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት መሪ..... ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
 ፕሮግራም መሪ እህት ሰናይት ከበደ
 ቃል ወ/ም ፈይሳ ወሰኑ
 ማጠቃለያ ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“ለክርስቶስ መመስከሪ በእናንተ ዘንድ እንደ ጸና፣ በነገር ሁሉ በቃልም ሁሉ በእውቀትም ሁሉ በእርሱ ባለ ጠጎች እንድትሆኑ ተደርጋችኋልና። እንደዚህ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ ስትጠባበቁ አንድ የጸጋ ስጦታ እንኳ አይጎድልባችሁም...”

(1ቆሮ. 1፤5-7)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አሰፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጌቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሃሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም መስፍን ባፋ

መጠበቅና መጠባበቅ

ሰው ተስፋ ያደረገውን ማንኛውንም ነገር የመጠበቅ ዝንባሌ አለው። መጠበቅ በራሱ ክፋት የለውም። በሌላ መልኩ በእጅ ያለውን፣ የተያዘውን መጠበቅ ወይም መንከባከብም ተገቢ ነው። ቀጠሮ የተቆረጠለትን፣ ቀንና ሰዓት የተወሰነለትን ነገር መጠበቅም መጥፎም አይደለም። ነገር ግን በመጠበቅ ውስጥ መዘግየት አለ። የሁኔታዎች መዘግየት ደግሞ ዝለት፣ ዝንጉንትን፣ ቁጣንና ተስፋ መቁረጥን ይወለዳል። መጠባበቅ ውስጥ ግን መታደስ፣ መዘጋጀት፣ ተስፋኛነትና መበርታት አሉት። እነዚህም የመጠባበቅ መለያ ባህሪያቶቹ ናቸው።

በሉቃስ ወንጌል መዕራፍ 15:25-32 ጠፍቶ ስለተገኘው ልጅ ሳይሆን ለገዛ አባቱ እንደ ተቀጣሪ ዘመኑን በሙሉ ያገለገል የታላቅ ልጅ ታሪክ እናያለን። ይህ ታላቅ ልጅ አባቱን ሲያገለግል የከርመው አንድ ቀን ድርሻውን ከአባቱ ለመቀበል በመጠበቅ ስሌት ነበር። የዚህ ወንድም መጠበቅ በደስታ ሰዓት እንዲቆጣ እንዳደረገውና አባቱንም ጠርቶ እስከ ዛሬ ሳገለግልህ ከባልንጀሮቼ ጋር እንድደሰት የፍየል ግልገል እንኳን አልሰጠኝም ብሎ አባቱ ያልገመተውን ዱብ እንዳደረገ እናያለን። ልብ ስንል አባቱ ለልጁ ያሰበለት ግን እጅግ ከፍ ያለና ከተራ የፍይል ግልገል እጅግ የላቀ መሆኑንም እንገነዘባለን (ሉቃስ 15:31-32)።

የአሰሩን ልጃገረዶች ታሪክ በማቴዎስ ወንጌል 25፣ 13 ደግሞ ስንመለከት አምስቱ ይጠብቁ አምስቱ ድግሞ ይጠባበቁ እንደነበረ እንርዳለን። ምክንያቱም “አምስቶቹ ልጃገረዶችህ እየተጠባብቁ ስለነበረ መጠባበቂያ ዘይት በማሰሮ ይዘው በንቃት ይጠባቁ ነበር። ቀኒቱና ስለቲቱን አታውቁምና ንቁ” (ማቴዎስ 25:13)።

ነገር ግን የሙሽራው የመምጣቱ ደውል ሲመታ ሲጠባበቁ የነበሩት መብራታቸውም ተርኩሰው ከሙሽራው ጋር ወደ ሰርጉ ቦታ እንደገቡና አብረውም እንደታደሙ እናያለን። እንግዲህ መሽራው እንደሚመጣ እንጂ መቼ እንደሚመጣ አልተነገራቸውም። ከከፍሉ እንደምንረዳው መዘግየቱ ራሱ የታውቀው እኩለ ሌሊት በማለፉ ነበር። እነሱ ግን ዝግጁ ነበሩ።

ልብ እንበል ቀን ያልተቆረጠለትን ተስፋ የምናድርገውንም ነገር መጠበቅ አንችልም። ምክንያቱም የሚጠብቅ ይዘንጋል፤ ይዘንጋል፤ ተስፋ ይቆርጣል ከዚያም ሲያልፍ አይዘጋጅም። እነዚህ አስተዋዮቹ ልጃገረዶች ግን መጠባበቂያ ከመያዛቸውም ባሻገር የባሰ ቢመጣ ብለው ተጨማሪ ዘይት የሚገዛበትን ቦታ ሁል እንደሚያውቁ አረዳለሁ።

እኛ አማኞች ክርስቶስ ዳግም እንደሚመጣ አጥብቀን እናውቃለን። የመምጣትንም ምልክቶች ከቅዱስ ቃሉ ተምረናል። ቀኑና ሰዓቱን ስለማናውቅ እንድንዘጋጅ ነው ትዕዛዝ የተቀበልነው። ስለዚህ መጠበቅ ሳይሆን መጠባበቅ ነው ያለብን። ስንጠባብቅ ቀንዳችን ከፍ ከፍ ይላል። መጠባብቅ ተስፋ አለውና የቀናትና የሰዓታት ሉጋም አይገድቡትም። ሁሌም በአዲስ ሃይል አዲስ እየሆንን እንጓዛለን።

መጽሐፍ ቅዱሳችንም በኢሳያስ 40:31 “እግዚአብሔርን በመተማምን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ፤ እንደንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ፤ አይታክቱም ይሄዳሉ፤ አይደክሙም” ይልናል። ተስፋ የምናደርግም እየሱስ በእርግጥም ይመጣል ነገር ግን ቀንና ሰዓቱን ልናውቅ አልተፈቀደልንምና ሃይላችን እንዲታደስ፤ በክንፍ እንድንወጣ እንዳንደከም ከመጠብቅ ህይወት ወደ መጠባብቅ ህይወት በጋር እንሸጋገር። እግዚአብሔርም ይርዳናል። አሜን።